

በኖርዝ ካሮሊይና ነዋሪ ለሆናችሁ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን!

በአለም ዙሪያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሃገራቸው በሚደረግ የአድገት እንቅስቃሴና ተፈጥሮአዊ አክል ወገናዊና ሃገራዊ ግድግዳቸውን እየተወጡ ናቸው። ብሎም ለሃገሪቱ እድገት ለተተኪው ትውልድ ቋሚና ዘላቂነት ያለው መሰረት እየጣሉ ነው።

በአንጻሩም እየተደረጉ ያሉ ተሳትፎዎችን የሚከንኑና የሚቃወሙ ወገኖች እንዳሉም ይታወቃል፤ ተቃዋሚዎችም አራሱን ለመፈተሽ፤ ለተሻለና ለጠራ አስራር እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ የሚበረታታ ብቻ ሳይሆን ሊጣሰና ሊገሰስ የሚይገባው ሰባዊ መብታቸው ነው። ይሁን እንጂ ይህ መብት ለሌላውም እንደሚገባው መገንዘብ ባለዳገተም ነበር። በተደጋጋሚ እንደታዘብነው ኢትዮጵያውያን ሲሰበሰቡና ለድጋፍም ሆነ ለተቃውሞ ሲሰለፉ፤ መረበሽና ማደናቀፍ ተሰብሰቢውንም መዝለፍ፤ መንግስትን የሚቃወሙ ቡድኖች ተዘውታሪ ባህሪያቸው ሁኖ ስለገኘነው፤ ምናልባት አብረን ተባብረን ልንሰራ ከቻልን እንዳንድ እይታዎችን እናንሳ።

1. ሃገርና መንግሥት ልዩነትና አንድነታቸው ምንድን ነው? ሃገር ስንል የብዙ ሕዝቦች መኖርያ፤ ዘላለማዊ እንደሁኔታው የሚሰፋ የሚጠብ ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍ በሰለምም ሆነ በተጋድሎ ፀንቶ የሚኖር ነው። መንግስት ስንል ተለዋዋጭ ተቀያይሪ ሲሆን፤ እድሜውም የሚለካው በሃገሪቱ በሚሰራው ሰራ ውጤት ይወሰናል።

2. ሕዝብና መንግስት፦ ሕዝብ ሲባል ብዙነትን ያካተተ በየትውልዱ እየተከፈለ፤ አሮጊው ሲያልፍ አዲሱ እየተተካ ሁሉም ነዋሪና የሃገሪቱም የሰልጣኑም ባለቤት ብቸኛ ሃይል ነው። መንግስት እርረዘመም አጠረ የግዛት ዘመኑ በግድም ሆነ በውድ የሚወሰነው በሰልጣን ባለቤቱ ሕዝብ ሲሆን አንዴ ተክሰቶ ዳግም ሊመለስ የማይቻለው ነው።

ሕዝብና ሃገር ግን ተነጣጥለው ሊኖሩ ስለማይችሉ፤ ህዝቡ ሃገሪቱን ይንከባከባታል ያስከብራታል። ሃገሪቱም ያላትን ፀጋ ትለግሰዋለች።

ኢትዮጵያም እንደ ሃገር እኛም እንደ ሕዝብ ነዋሪ፤ መንግሥትም እንደ ተለዋጭና ተቀያይሪ፤ ተቆለልፈን እረክም ዘመን አስቆጥረናል። በመሆኑም የመሳፍንቱ የጭለማ ዘመን ወደገን በመተው አፄ ቴዎድሮስና አፄ ዮሐንስ አንድ እንድንሆን፤ ሰልጣኔን ለማስገባት፤ ያደረጉት ጥረት የመጀመርያ እርምጃ ሲሆን፤ ጭካኔ አልፏቸውም፤ ያስቀየሙት የህብረተ ሰብ ክፍል የለም አለልንም። ቅድሚያ የሰጠነው ለሃገራቸው ያላቸውን ራዕይ እንጂ። በመሆኑም ነዋሪ ኩራትና ጀግንነትን ጥለውልን ስለላፉ ስንልሰናዊ እሴትነቱ ዘለአለማዊ ነው። አያይዘም በአፄ ምንይሊክ ተጀምሮ፤ ሃይለ ሥላሴና፤ ወታደራዊው መንግሥትም በግዛት ዘመናቸው ዘመናዊ ት/ቤት፤ ሆሰፒታል፤ የባቡር አገልግሎት፤ ዘመናዊ አስተዳደር... ወዘተ ፤ በውቅቱ የህዝቡን እውቀት ማሳደግ ፤ በኑሮው መሻሻል እንዲኖረው ያደረጉት ጥረት እስከ ዛሬ በመዝለቁ እነሆ ከ100 ዓመት በኋላም እየተጠቀምንበት ነው። እነዚህ የጠቀሰናቸው መንግስታት ያሳዘኑት ፤ የበደሉት የህብረተ ሰብ ክፍል ቁጥሩ ከፍተኛ ነው። የበደሉም ጥልቀት የዚያኑ ያህል ነው። ይሁን እንጂ መንግስታቱም ስርአቱም የሉም፤ ግን ሕዝቡም ሃገርም በጎ ስራቸውም ሁሌ ይኖራሉ።

በመሆኑም በሃገራችን የታቀዱ ቋሚ የልማት ስራዎች ሊበረታቱና ሊታገዙ የሚገባቸው ስለሆነ ፤ ባሁኑ ጊዜ የህዳሴ ግንባታ (አባይን መገደብ) ባስመለከተ ወገኖቻችን እውን ሊደርጉት በሚረገገው ወቅት በርቀት መመልከት ስለማይገባን በኖርዝ ካሮሊይና የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ፤ በዚህ ታሪካዊ ተግባር አሻራችሁን ማሳረፍ የምትችሉ በ ethioidase@yahoo.com ብትደርሱን፤ ሁኔታውን በማመቻቸት በቅርቡ ስብሰባ ስለምንጠራ፤ አጀንዳ፤ አስተያየት፤ አመቺ መአከል፤ በሰብሰባው ቅርፅና ይዘት አወቃቀሩንም ጨምሮ አስተያየት እንጠብቃለን።

